

በሕግና ፍትህ ፍትህ ጉዳዮች ምክር ቤት

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ህግ ማእቀፍ ማሻሻያ የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን የውስጥ አሰራር ደንብ

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ የስነ-ስርዓት ደንብ “የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ህግ ማእቀፍ ማሻሻያ የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን የውስጥ አሰራር ደንብ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃላት አገላለጽ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ የስነ-ስርዓት ደንብ፡

- 2.1. “ምክር ቤት” ማለት በአገር-አቀፍ ደረጃ የህግና ፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ስራዎችን ለማስተባበር፤ ለማሳለጥና በበላይነት ለመምራት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ሰኔ 2010 ዓ.ም የተቋቋመ ነፃና ገለልተኛ አካል ነው፡፡
- 2.2. “ፅህፈት ቤት” ማለት ምክር ቤቱን በመወከል የህግና ፍትህ ማሻሻያ ስራዎችን የእለት ተእለት ክንውን ለመከታተልና ለማስተባበር የተቋቋመ ተጠሪነቱም ለምክር ቤቱ የሆነ አካል ነው፡፡
- 2.3. “የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን” ማለት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የህግ ማሻሻያ ስራዎችን፤ ተያያዥ ጥናቶችን፤ ምክረ-ሃሳቦችና ረቂቅ የህግ ሰነድ ማእቀፍ ለማድረጃት በምክር ቤቱ የተሰየመ ነፃ የባለሙያተኞች ስብስብ የሆነ አካል ነው፡፡

3. አላማ

የዚህ የአሰራር ደንብ አላማ ሰኔ 2010 ዓ.ም በመንግስት ውሳኔ የተቋቋመው የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን የተሰጠውን ሀገራዊ ሀላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ ለማስቻል የስራ ሂደቶቹን የሚመሩ ጥቅል መርሆችንና ዝርዝር የስብሰባና የውሳኔ አሰራሮችን መመስረት ነው፡፡

ክፍል ሁለት

አጠቃላይ መርሆች

4. የህገ-መንግስቱን መሰረታዊ እሴቶች ግንዛቤ ውስጥ ስለማስገባት

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የህግ ማእቀፍ ማሻሻያ ስራዎችን በማከናወንና ምክረ-ሃሳቦችን በማቅረብ ረገድ የቴክኒካል ባለሙያዎቹ ቡድን ዝርዝር ስራ ይዘት፡

- 4.1. በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ-መንግስት እውቅና ባገኙ መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች፤
- 4.2. ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው አለም-አቀፍና አህጉራዊ ስምምነቶች ላይ በተቀመጡ ተዛማጅ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ማእቀፎች፤
- 4.3. እንዲሁም የዜጎችን የመደራጀት መብት በማሳለጥ፤ የበጎ አድራጎት ተቋማትን ልዩ ሚና በመደገፍ እና የዲሞክራሲ ምህዳርን በማስፋት ረገድ በአለም-አቀፍ ደረጃ በተለዩ ምርጥ ተመክሮዎች ላይ ብቻ የተመሰረተና በዚህ የሚመራ ይሆናል፡፡

5. ሙያዊ ነፃነትና ገለልተኝነት

- 5.1. የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን አባላት ስራዎቻቸውን በነፃነት ያለማንም አካል፤ ተቋም ወይም ግለሰብ ጣልቃ-ገብነት ያከናውናሉ፡፡
- 5.2. የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን አባላት የተሰጣቸውን ሃላፊነት በፍፁም ገለልተኝነት ያከናውናሉ፡፡ ገለልተኝነትን ከሚፈታተኑ ማናቸውም ሁኔታዎች የተጠበቁ መሆን አለባቸው፡፡

- 5.3. የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን አባላት ከዚህ የስራ ሃላፊነታቸው ጋር በተያያዘ በእጃቸው የሚገቡና በሙያዊ ሚስጥር ግዴታ (professional secrecy/confidentiality) የሚሸፈኑ ሰነዶችን፣ ውሳኔዎችንና መረጃዎችን ከፅ/ቤቱና ከምክር ቤቱ በስተቀር ለማናቸውም ሰነድ ወገን አሳልፈው አይሰጡም።
- 5.4. ማንኛውም አባል ሃሳቡን በነፃነት የመግለጽና የመደመጥ ሙብት ያለው ሲሆን በአንፃሩ የሌሎችን ሃሳብ የመግለጽ ሙብት ሊያከብር ይገባል።

6. የአባላት ግዴታዎች

- 6.1. ለቡድኑ ዓላማና ተልዕኮዎች መሳካት የሚጠቅሙ ማናቸውንም ሥራዎች የመሥራት፤
- 6.2. በቡድኑ ስብሰባ ላይ መገኘትና በንቃት መሳተፍ፤
- 6.3. የሚሰጡትን ኃላፊነቶች በትጋት መወጣት
- 6.4. የቡድኑን ሥራና ውጤታማነት ከሚጎዱ ተግባራት መቆጠብ፤
- 6.5. የብዙሃኑን ውሳኔ የማክበርና የመተግበር።

ክፍል ሶስት

የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን አወቃቀርና የውስጥ አሰራር

7. አወቃቀር

- 7.1. የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድኑ እኩል ድምፅ ያላቸው ዘጠኝ አባላት ይኖሩታል።
- 7.2. የባለሙያዎች ቡድኑ የአለት መርሀ-ግብርቶን የሚያስተዋውቅ እና አጠቃላይ የስራ ሂደቶችን የሚመራ አንድ ዋና አስተባባሪና አንድ ረዳት አስተባባሪ ይኖሩታል።
- 7.3. በየወቅቱ የሚካሄዱ ስብሰባዎች ቃለ-ጉባኤ አያያዝን በተመለከተ ዋና አስተባባሪው ጊዜያዊ (ad-hoc) ራፖርተር ሊሰይም ይችላል።
- 7.4. የባለሙያዎች ቡድኑ የተሰጠውን የስራ ሃላፊነት ሙሉ ለሙሉ እስኪያጠናቅቅ ድረስ ይቆያል።

8. ስለ መደበኛና ኢ-መደበኛ ስብሰባዎች

- 8.1. የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድን መደበኛ ስብሰባ ዘወትር ሐሙስ ከ9:30-11:30 በኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የስብሰባ አዳራሽ ይካሄዳል።
- 8.2. የባለሙያዎች ቡድኑ አብዛኛው አባላት የተስማሙ እንደሆነ መደበኛ ስብሰባን በተለየ ቦታና ቀን ለማካሄድ፣ አሊያም የስራዎችን አጠቃላይ ፍሰት በመመልከት ተጨማሪ ኢ-መደበኛ ስብሰባ እንዲካሄድ ዋና አስተባባሪው አጀንዳ ማስያዝና ማስወሰን ይችላል።
- 8.3. ዋና አስተባባሪው በዚህ መልኩ የሚተላለፉ ውሳኔዎችን ሁሉም አባላት በቂ በሆነ ጊዜ ውስጥ እንዲያውቁት የማድረግ ሀላፊነት አለበት።
- 8.4. ዋና አስተባባሪው የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድኑን በመወከል የስራዎችን አካሄድና ወቅታዊ የስራ ሁኔታዎችን የሚመለከት ሳምንታዊ ሪፖርት ለምክር ቤቱ ፅህፈት ቤት ይልካል። ሪፖርቱ እንዳስፈላጊነቱ የተካሄዱ ክርክሮችን፣ ተአቅቦቶችን፣ የተወሰኑ ውሳኔዎችንና የተደረሱ መደምደሚያዎችን በአጭሩ የሚተነትን ይሆናል።

9. ምልአተ-ጉባኤ

- 9.1. በማናቸውም የስብሰባ ቀን ከባለሙያዎች ቡድኑ ጠቅላላ አባላት ቁጥር 51ና ከዛ በላይ የተገኙ እንደሆነ ምልአተ-ጉባኤ የተሟላ ይሆናል።
- 9.2. ምልአተ-ጉባኤ መሟላቱን ለማረጋገጥ ዋና አስተባባሪው ወይም ረዳቱ የተገኙ አባላትን ስም ዝርዝርና ፊርማ የያዘ ሰነድ ያዘጋጃል።

10. የድምፅ አሰጣጥ ስነ-ስርዓት

- 10.1. ማናቸውም የውሳኔ ሃሳብ ምልአተ-ጉባኤ በተሟላበት የባለሙያዎች ቡድኑ ስብሰባ ላይ ከተገኙ አባላት 50% ድጋፍ ያገኘ እንደሆነ የፀና ይሆናል።
- 10.2. እያንዳንዱ አባል አንድ ድምፅ ብቻ ይኖረዋል። በስብሰባ ላይ ያልተገኘ አባልን በመወከል ድምፅ መስጠት አይፈቀድም፡፡
- 10.3. ውሳኔዎች በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚተላለፉ ሲሆን ሃሳቡ ተቀባይነት ያላገኘ ማንኛውም አባል የልዩነት ሀሳቡ ከአብላጫው ውሳኔ ጋር እንዲካተትለት ጽፎ ማቅረብ ይችላል።
- 10.4. የድጋፍ፣ የመንፈግ ወይም የተአቅቦ ድምፅ ፈቃድ የሚሰጠው እጅ በማውጣት ነው። ይህም የአስተባባሪውን አሊያም የረዳቱን ጥሪ ተከትሎ የሚፈፀም ይሆናል።
- 10.5. ውሳኔ ያረፈበት እያንዳንዱ ረቂቅ ቃለ-ጉባኤ በቀጣይ የስብሰባ ቀን በአጀንዳነት ቀርቦ ይፀድቃል። በውሳኔው ቀን በተገኙ አባላት ሁሉ መፈረም ይኖርበታል።
- 10.6. የጉባኤውን ውሳኔ ተከትሎ ቀጣይ ስራን የሚጠይቁ ጉዳዮች የተለዩ እንደሆነ በዚህ ረገድ ሀላፊነት የተሠጣቸው አባላትን ስም ዝርዝርና የስራ ድርሻ ያካተተ የኤሌክትሮኒክ መልእክት ዋና አስተባባሪው በሁለት ቀናት ውስጥ ለሁሉም አባላት ይልካል።

11. የአሰራር ደንቡን ስለማሻሻል

- 11.1. ማናቸውም የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድኑ አባል ይህ የአሰራር ደንብ እንዲሻሻል አጀንዳ እንዲያዝ ጥያቄ ማቅረብ ይችላል።
- 11.2. ሆኖም የዚህ አይነት ጥያቄ ከጠቅላላው አባላት ቢያንስ በ2/3ኛ ድምፅ መፅደቅ ይኖርበታል።

12. የአሰራር ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ የውስጥ አሰራር ደንብ ከዛሬ ሐምሌ 5 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ የቴክኒካል ባለሙያዎች ቡድኑ ስራውን ሙሉ ለሙሉ እስኪያጠናቀቅ ድረስ ተፈጻሚ ይሆናል።

ሐምሌ 5 ቀን 2010 ዓ.ም
አዲስ አበባ